

ግጥሞች
ከ ቢፍቱ ዘ ሰሞን

አልጋ

አዳም በለስ በልቶ ከገነት ተሻረ
ኑሮውም በዕውነት ከሔዋን ጋር ሆነ
ብቻ ብዙ ከፋው ማረፊያ ማጣቱ
አልጋ አለመኖሩ መሬት መቆርቆሩ።
ስለዚህ ወጠነ አልጋን በያይነቱ
ከስራ ሲመለስ ማረፊያ ለጎኑ
የዛሬን መች አየ አዳም ያ ፈላስፋ
አልጋ ሲሆን ስራ ጠዋትና ማታ።

ሀገር

አረንጓዴ ቢጫ ቢጫና ቀይ ዳማ፡
ደሙን ያፈሰሰው ለእኛ ክብር ዝና፡
ጠፋ ታሪካችን ተፋቀ ከህሊና፡
በነጮች አንደበት ቅኝ ስንገዛ።
የጭንቅላት መጠን መለኪያ ምዛኔ
መማር መመራመር ነዉ ስልጣኔ።
አሜሪካን አይተን እንግሊዝ ቻይናን
እኛም ትምህርት ልንቀስም ወጣን ከሀገር።
ከእነ፡ንብሉድንግል ፣ማክዳ ቴድሮስ
ከእነ ኢዛና እና ዮዲት ዮሀንስ
መማር ሲገባን ከእራሳችን ቅርስ፤
የፈሪሃ እግዚአብሔር ጥንታዊ ምሁራን
በተንሰራፉበት ምድር ለስንት ዘመን
በሃይማኖት ታንጾን ስዕብናችን አምሮ
ሀገርን እንዳንጠቅም ገባ አኮልክሎ።

የገበሬው ዕውቀት የእመቤቱ ሙያ
የጤፉ ማደግያ የወበት መፍለቂያ
ሀበሻ መድመቂያው ታሪኩ ሕይወቱ
መጠበቅ አለበት የማንነት ዘርፉ።
የሚያስደነግጥ ባንዲራ የሚያስፈራ ሞገስ
አንበሳ አርማችን የአራዊቱ ንጉስ
የህዝቡ መዋደድ የፍቅራችን ምንጭ
የእምዬ ኢትዮጵያ ነዉ የምድራችን ርስት።
እግዜርን ፈርተን ጎረቤት አክብረን
ፍቅርን አስተምረን ስለፍቅር ኖረን
በየመንገዱ ላይ ከማንም ጋር ውለን
ተዋደን ተወደን ተፋቅረን አፍቅረን
የሀበሻ ደም በስርቻችን ፈልቆ
የማንነታችን ዘውግ መጥቆ ተንሰራርቶ ፣
ለድንግልዋ መሬት ስንል ለታሪክ
የባዕድን ሀሳብ አንቀበል ስንቅ
ምን ሊሰራ ለእኛ የነጮች ወርቅ።
ቋንቋዬ ሲጠፋ ጽሁፌ ሲዳበል
በደም ግባት የእኛን ባስተሳሰብ ባዕድ
ኢትዮጵያዊነት ዘር የሌለበት ትውልድ
ሊያጠፋ የተነሳ ያባቶቻችንን ግንድ
ወዲያ ስልጣኔ በራስሕ አትፍረድ።
እንመልሳታለን ወደ ወርቃማ ዙፋንዋ
እማማ ኢትዮጵያን ለእኛ ስጡን እና
ያኔ የሰደበን ደሀ ከንቱ ብሎ
ይመጣል ከደጃፍ ዕውቀትን ፈልጎ።
የሀገሬ ልጅ, **Seme 2004**
የሀገሬው ወያላ የሊስትሮው ብዛት
ከቤቱ ወጥቼ ስራ እስክገባት
በቀልድ እና አሽሙር በቴዲ ዘፈናት
ስምሽ ማን ይባላል ቆንጅዬ ነይ እንጂ
እያለ ከሚያልፈው፣እኔስ አልመኝም ካገሬ ልጅ ውጪ።
የወሎው የጎንደር የሸዋው ልጅ

የቤላው የፒያሳው የድሬው ወዳጅ
የትግሬው የስልጤው የአርሲው ሸበላ
እንደ ኢትዮጵያው የለም የሚደላ።
የእኔ ቆንጆ እያለ ከሚያባብለው
ከቸኩሌት ቀለም ጎልቶ የሚታየው
የትም ሃገር ብሆን ከሩቅ የምልየው
በአፍሮ፣ሹርባው እንዲሁም በናኒው
ወይንም በመጠቅለል ጸጉሩን የሚያሳምረው
ደምግባቱ ቆንጆ የጥቁሮች ቁንጮ
ምንም ደሀ ቢሆን እግዚአብሔርን ፈርቶ
የዓይኖቹ ሽፋሽፍት የረዘሙት ውብ
ትክኻው ልሰፋው ቀጭን ረጅም ዘር
ፈገግታው የሚባላ አንጅቴ ውስጥ ገብቶ
አረ እኔን ሀበሻ ሌላ አልፈልግ ከቶ።
እግሮቹ ቀጫጭን ቁምጣ የማይደፍር
ሃገሩን የሚወድ ሰውን የሚያከብር
እንግዳ አስተናጋጅ ወጥ ቤት ውስጥ ባይገባም
እግር ሰም ያባቱን የእናቱንም ግንባር
እምቤ ደህና ዋልሽ የሚል ጥቁር ውብ።
ለእናቱ የሚሳሳ፣አባቱን የሚፈራ
ቤተሰብ ጎርቤት የማይረሳ ጀግና
በየመንገዱ ላይ ሰላም ነፍሴ እያለ
ከሚላከፍ ሀበሻ ሌላ ምን ይሻል፤
በቋንቋው ተሞርኩዞ ቀልዱን የሚዘራ
ዳቦ በሻይ እና ወተት በቡና
ሆያ ሆዬ ብሎ ያደገ ካገሬ
እግዜር ይመስገንን ከቶ የማይረሳው
ኢትዮጵያው ቆንጆን ነው የምመኘው።
ጊዜው ጭንቁ ያልሆነ በቀጠሮ ሳይሆን
ሲመቸው ብቅ የሚል ኢትዮጵያው ልጅ
ካፌ ጠዋት ገብቶ ከሰዓት የሚወጣው
መዝናናትን በደንብ ክልቡ የሚርዳው
ይሉኝታን በዓዕምሮው ይዞ የሚጓዘው
በየመንገዱ ዳር የሚገኘው ሸጋ
ጥርሱን የሚፍቀው ነጠላ የሚለብሰው
ታቦታት አጅቦ የሚዘምር ሊጋ
ኳስ ሲጫወት ቢውል ምንም የማይደክመው

ብይ አኩኩሉ ገመድ እናም ቃጤ
ሲጫወት ያደገው ልጅ ያሁኑ ወንድ ላጤ
ቀልድ እና አሽመርን ጨዋታን አንገቦ
ሀ ሁ ቆጥሮ ያደገው አ ቦ ጊ ዳ ሄ ው ዞ
ሀገሩ ሲሰደብ የማይወደው ከቶ
መኪና ሲበላሽ ተባብሮ የሚገፋው
ስለ ማርያም ሲሉት አንጅቱ የሚራራው
ወሬ ለመስማት የሚሸቀዳደመው
ኮሚኩ የሀገሬ ልጅ እሱን የሚያክለው
የለም በዚህ ምድር ሺ ጊዜ ብዘረው።